

አንግዶች አንኳን ደሀና መጣችሁ!

በቤተ ክርስቲያን የተዘጋጀ ታላቅ ሪትሪት

ቀን: 7/4 - 7/6/2019

አድራሻ: W2511 WI-23, Green Lake, WI 54941 (Takes about 3 hours to 3:30 hours)

Phone = (920) 294-3323 Booking ID number= 14589

For making reservation please call during the below hours

Sunday - Thursday 8:30-4:30

Friday - Saturday 24 hours

When reserving rooms please provide the date, the name Yemsrach how many people will be in the room.



For the 1st time to The Midwest all the way from London, England.



Getayawkal & Bruktawit will lead the Worship & Sing beautiful Solo Songs

ETN is a non-profit organization & is funded by donations and gifts from people just like you. If you would like to join with us in spreading the good news, we would love to work with you towards that goal. The unprecedented growth of the church in Ethiopia has made it imperative to provide them with solid biblical teaching in their own mother tongue. ETN produces 24/7 television program that provides solid teaching and trains Christians to reach out to their countrymen.

When : March 16th 2019
Time : 3:00pm

Where: @ Berhane Wongel Evangelical Church of Chicago

Pastor Abera & Pastor Beletu From Elshaddai TV Network London

የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን



Chicago Yemsrach Evangelical Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፥ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል።” (ማቴ. 6:33)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
4455 N. Seeley Avenue
Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች
እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.

March 10, 2019

መጋቢት 1፣ 2011 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ እህት ሰናይት ከበደ
 ቃል ወንድም ረድኤቱ ካሳ
 ማጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“ነፍሴ የወደደችህ አንተ ንገረኝ፤ ወዴት ታሰማራለህ? በቀትርስ ጊዜ ወዴት ትመስጋለህ? ስለ ምንስ ከባልንጀሮችህ መንገች በኋላ እቅበዘበዛለሁ?” (መኃልይ 1:7)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሃሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

ፈልጉ

“ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፤ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል።” (ማቴ. 6:33)

በዚህ በላይ በሰፊው ክፍል እግዚአብሔር መለኮታዊውን ቅደም-ተከተል በቃሉ ገልጾልናል። ቅዱሳን ለኑሮ በሚያስፈልግ መብልና መጠጥ፤ ልብስና መጠለያ እንጨነቅ ዘንድ የእግዚአብሔር ሃሳብ አይደለም። የዚህ አለም ሰዎች የሚኖሩበት ቅደም ተከተል በመጀምሪያ ህይወትን ለማሰንበት የሚያስፈልገውን ነገር መፈለግ ነው። ለክርስቲያን ግን ቅድሚያ መሆን ያለበት ሕይወትን ራሷን የሰጠንን ጌታና አምላክ መፈለግ ነው። ያም ደግሞ በልጁ የተገለጸውን ጽድቁን እንዲሁም እርሱ የሚገዛበትን መንግስት በመፈለግ ይገለጻል።

መፈለግ የሚጀምረው በልብ ካለ ስፍራ ነው። በልባችን የመጀመሪያውን ስፍራ የሰጠው ነገር ያንቀሳቅሰናል። መቅደላዊት ማሪያም ጌታ በስሞን ቤት እንዳለ ሰማች። ከዚያም ምንም እንኳ ተጋባዥ ታዳሚ ባትሆንም ያለበት ስፍራ ድረስ ፈልጋ ሄደች። ካገኘችውም በኋላ የከበረ አልብስጥርስ ሽቶዋን ሰብራ እራሱ ላይ አፈሰሰች። ከዚያም እግሩ ላይ ወደቀችና አመልክቷል። መፈለግ እንዲህ ነው። በመኃልይ 1:7 ላይ ሱናማይቱ ሴት “ነፍሴ የወደደችህ አንተ ንገረኝ፤ ወዴት ታሰማራለህ? በቀትርስ ጊዜ ወዴት ትመስጋለህ? ስለ ምንስ ከባልንጀሮችህ መንገች በኋላ እቅበዘበዛለሁ?” እያለች ውዲን ትፈልገዋለች። ወዴት ነህ ትለዋለች። በእርግጥ ፀሃይ ያጥቁራት እንጂ እስትታገኘው መፈለግዋን አልተወችም።

እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት እግዚአብሔርን በልባችን አንደኛ ማድረግ ነው። እርሱን በልባችን ዙፋን ላይ መሾም ነው። እግዚአብሔር እስራኤልን እንዲህ ይለዋል፡- “እስራኤል ሆይ፤ ሰማ፤ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው፤ አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም ኃይልህ ውደድ” (ዘዳ. 6: 4-5)። የእግዚአብሔር መንግስትና የእግዚአብሔር ጽድቅ (እግዚአብሔር እራሱ) በልባችን የመጀመሪያውን ስፍራ ሲይዝ ነው እግዚአብሔርን የምናመልከው። ያንን ስፍራ ሌላ ማንም ሊይዘው አይገባም። ያንን ስፍራ ሌላ ከያዘው ጣኦት ነው።

መፈለግ ዋጋን ከመስጠት ጋር ይያያዛል። የእግዚአብሔር መንግስት የከበረ መንግስት ነች። በምንም አትለካም፤ ከምንም ጋር አትስተካከልም። በማቴዎስ 11: 44 - 46 ላይ እንደምናነበው የእግዚአብሔር መንግስት “በእርሻ ውስጥ የተሰወረውን መዝገብ ትመስላለች፤ ሰውም አግኝቶ ሰወረው፤ ከደስታውም የተነሣ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጠና ያን እርሻ ገዛ።” እንዲሁም ደግሞ “መልካምን ዕንቁ የሚሻ ነጋዴን ትመስላለች፤ ዋጋዋም እጅግ የበዛ አንዲት ዕንቁ በአገኘ ጊዜ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጠና ገዛት።” በነዚህ ምሳሌዎች የምንረዳው የእግዚአብሔር መንግስት እጅግ የከበረች እንደሆነች እና ለመንግስቱ ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀን ወይንም መንግስቱን በምንም ዋጋ ልንለውጠው እንደማንችል ነው።

በመጨረሻም መንግስትቱንና ጽድቁን መፈለግ ማለት መንግስቱና ጽድቁ በህወታችን እንዲሰራና እንደገለጥ መፈለግ ማለት ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን መንግስት ስንሻ የምንፈልገው የመንግስቱን ጽድቅ፣ ሰላምና ደስታ ነው። ተጽኖዋን ነው የምንፈልገው። መንግስቱ በተጽኖ የምትገለጥ ነችና እንደ ዘር ታድጋለች፣ እንደ እርሻ ታብካለች፣ እንደ ብርሃን ታበራለች፣ እንደ ጨው ታሰማለች። ወገኖች አስቀድመን የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም እንፈልግ ሌላው ሁሉ ይጨመርልናል። አሜን!